

**ለሌሎች ቋንቋዎች ተናጋሪዎች በሚሰጠው የእንግሊዝኛ ብቃት ማሻሻያ (ኢሶል) ፕሮግራም ውስጥ ለመካተት ፍቃደኛ ያለመሆን መግለጫ**

ቀን	የስቴት/ነዋሪነት መታወቂያ		
ስም	የአባት ስም	የአያት ስም የመጀመሪያ ፊደል	የተማሪነት መታወቂያ
የትምህርት ቤት ስም			የክፍል ደረጃ

በምደባ ማሳወቂያ (Notification of Placement) ደብዳቤው ላይ በጠቀመው “No”/አልፏልግም/ በሚለው ምርጫ ላይ ምልክት በማድረግዎ ልጅዎ በ \_\_\_\_\_ የትምህርት ዘመን ለሌሎች ቋንቋዎች ተናጋሪዎች በሚሰጠው የእንግሊዝኛ ብቃት ማሻሻያ (ኢሶል) ፕሮግራም ውስጥ እንዲሳተፍ እንደማይፈልጉ አመልክተዋል። የዚህ ደብዳቤ አላማም ልጅዎ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪ በሚለው ደረጃ ተፈርጆ ሳለ እርስዎ በፕሮግራሙ ውስጥ እንዳይሳተፍ መወሰንዎ ምን እንደምታ ይኖረዎልዎ የሚለውን በግልጽ ለማስረዳት ነው። በመሆኑም ከዚህ በታች የተቀመጠውን መረጃ በማንበብ ስለሁኔታው ሙሉ ግንዛቤ ማግኘትዎን ለማረጋገጥ ከዚህ ገጽ ግርጌ በተቀመጠው የግንዛቤ ማረጋገጫ ላይ ፊርማዎን በማኖር ይህንን ደብዳቤ ልጅዎ በሚማርበት ትምህርት ቤት ለሚገኘው የኢሶል አስተማሪ ያስረክቡ።

የፌዴራሉ ህግ ኢንዱስትሪው በእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት (English language proficiency) ምዘና መሰረት አጠቃላይ የብቃት ደረጃው ከ4.5 ነጥብ በታች የሆነ ተማሪ በሚሆንበት ግዛት/ስቴት ውስጥ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪ (EL) ተብሎ እንዲወሰድ የግድ ይላል። በመሆኑም በእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪነት ደረጃ የተፈረጀ ተማሪ የሚኖርበትን ስቴት የመጨረሻ የብቃት መስፈርት ማሟላት እስኪችል ድረስ የእንግሊዝኛ ማሻሻያ ፕሮግራሙ (ኢሶል) ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች ተጠቃሚ እንዲሆን ሊደረግ ይገባል።

ማንኛውም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን በኢሶል ፕሮግራም የተካተቱ አገልግሎቶች የመውሰድ መብት ይኖረዎልዎ፤

1. ቀጥተኛ የሆነ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ማሳደጊያ ትምህርት-ይህም እንደተማሪው የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ደረጃ (ELP level) የተለያዩ የማስተማር ስልቶችን መጠቀምን ይጨምራል፤
2. ከተለያዩ የትምህርት ዝርጅቶች ይዘት /content-level/ እና ከክፍል ደረጃ /grade-level/ ጋር የተጣጣመ ድጋፍ መስጠትና የተማሪውን ከጊዜ ወደ ጊዜ የመሻሻል ሂደት መገምገምና ክትትል/progress monitoring/ ማድረግ፤
3. የፌዴራሉ ህግ በሚደነግገው መሰረት በክፍል ውስጥ፣ በአካባቢ እና በስቴት ደረጃ የሚሰጡ መመዘኛዎችን ጨምሮ በቋንቋ መማሪያ እቅዱ ውስጥ የሚካተቱ ማናቸውም አይነት ትምህርትና መመዘኛዎች ከሌሎች በተለየ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች ምቹ በሆነ መልኩ እንዲተገበሩ ማድረግ፤
4. ለምረቃ የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን ለማሟላት የሚያስችል ድጋፍ መስጠት፤
5. የወላጆች፣ የቤተሰብ አባላት እንዲሁም የማህበረሰብ ግንኙነቶችን ለማጠናከር በሚደረጉ ማናቸውም እንቅስቃሴዎች ውስጥ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች መሳተፍ እንዲችሉ መጋበዝ።

**የኢሶል ፕሮግራም አገልግሎቶችን ለመጠቀም ፈቃደኛ የማይሆኑ ከሆነ ከላይ ከተዘረዘሩት አገልግሎቶች ውስጥ ልጅዎ ተጠቃሚ የማይሆነው በቁጥር 1 ላይ የተቀመጠውን ቀጥተኛ የሆነ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ማሳደጊያ ትምህርት ብቻ ይሆናል።** በተጨማሪም እንግሊዝኛን የመማርና የማወቅ ሂደቱ/ቷን ለመለካት እንዲያስችል ልጅዎ በየአመቱ የሚሰጠውን የሜሪላንድ ስቴት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት መመዘኛ ፈተና እንዲወስድ/እንድትወስድ ይደረጋል። በዚህም ሂደት በሁሉም የምዘና/ፈተና መስፈርቶች ውስጥ ልጅዎ በእንግሊዝኛ ተማሪነት ደረጃ የተሰየሙ የተማሪዎች ቡድን አካል ሆኖ/ሆና ይወሰዳል/ትወሰዳለች።

የልጅዎ የእንግሊዝኛ ቋንቋ የብቃት ምዘና ውጤቶች በየጊዜው ለእርስዎ የሚሰጡ ሲሆን ልጅዎ በኢሶል ፕሮግራም ለመታቀፍ ብቁ መሆኑ/ኗን ወይንም አልመሆኑ/ኗን በተመለከተም መረጃ ይቀርብልዎታል።

**የግንዛቤ ማረጋገጫ**

ልጄ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪነት በሚፈረጅበት በአያንዳንዱ አመት በኢሶል ፕሮግራም ልጄን ለማሳተፍ ፍቃደኛ ያለመሆኔን የሚገልጸውን ይህን ሂደት/ፎርም መከተልና መሙላት ግዴታዬ መሆኑን እገነዘባለሁ። ሆኖም ግን ልጄ ቀጥተኛ የሆነ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ማሳደጊያ ትምህርት እንዲጀምር በምፈልግበት ግዜ ከታች ስሙ የተጠቀሰውን የኢሶል ባለሞያ በማግኘት ፍላጎቴን እገልጻለሁ።

የባለሞያው ስም \_\_\_\_\_ የስራ ሃላፊነት \_\_\_\_\_ ስልክ ቁጥር \_\_\_\_\_  
 የተሰጠኝን መረጃ ሙሉ በሙሉ መገንዘቤንና የደረሰኩበትም ውሳኔ ምን ዓይነት እንደምታ እንደሚኖረው በአግባቡ የተረዳሁ መሆኔን አረጋግጣለሁ። ልጄ በኢሶል ፕሮግራም የሚሰጡ አገልግሎቶችን እንዲያገኝ ፈቃደኛ አለመሆኔን እገልጻለሁ።